

የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት

# ነጋሪት ፡ ኃይማኝ NEGARIT GAZETA

|  |  |  |
|--|--|--|
| የኃይማኝው ጥጋ<br>ግድግዳው ዓመት ፩።<br>» » ሰኔ ወር ፲፯.<br>» » ፳፻፲፱ ፲፱.<br>ለውጭ አገር እጥፍ ይሆናል ። | በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት<br>በጽሕፈት ሚኒስቴር ተጠባባቂነት የቆመ ። | ቢጋላ በወር አገድ ጊዜ ይታተጣል ።<br>የጋራ ግጥም ቍጥር ፩፻፲፱፻፲፱ (1364) |
|--|--|--|

ግ ው ጫ ።  
ሰኔ ፳፻፲፱ ዓ. ፓ.  
ትእዛዝ ቍጥር ፶፱/ሰኔ ፳፻፲፱ ዓ. ፓ.  
የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ትእዛዝ . . . . . ገጽ ፮  
የመንግሥት ግብታዊ ጥጋ ቍጥር ፳፻፲፱/ሰኔ ፳፻፲፱ ዓ. ፓ.  
ሹመት . . . . . ገጽ ፳

CONTENTS  
1969

Order No. 59 of 1969  
Simien National Park Order . . . . . Page 6

General Notice No. 392 of 1969  
Appointments . . . . . Page 8

ትእዛዝ ቍጥር ፶፱/ሰኔ ፳፻፲፱ ዓ. ፓ.  
የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ለግጥም የወጣ ትእዛዝ ።  
ጥፃ አንበሳ ዘለምነገደ ይሁዳ  
እኛ ተዳግዎ ኃይለ ሥላሴ  
ሥዩም እገዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ  
የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶች የሆኑት የዱር አራዊት  
በቂ ጥበቃ እንዲደረገላቸው የሚያስችሉ ብሔራዊ ፓርኮችን  
ግጥም በግብረሰብ ።  
ይህን የመሰለውንም አገድ ብሔራዊ ፓርክ በበጊያድ  
ርና ሰሜን ጠቅላይ ገዛት በሰሜን ተራራዎች አካባቢ ግጥም  
ቋም ተገቢ ሆኖ በግጥም ትክክል ።  
በተገኘለው ሕገ መንግሥታችን በ፪፻፵፮ው አንቀጽ  
መሠረትና የሚኒስቴሮች ምክር ቤታችን የመከረብትን ተመ  
ላክተንና ፈትደን ተጥሎ ያለውን አዘዛል ።  
፩/ አጥር አርሲት ።  
ይህ ትእዛዝ «የሰኔ ፳፻፲፱ ዓ. ፓ. የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ  
ትእዛዝ» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።  
፪/ ስለፓርኩ ማቋቋም ።  
በበጊያድርና ሰሜን ጠቅላይ ገዛት ከዚህ ተጥሎ በተ  
መለከተት ወሰኖች በተከለለው ሥፍራ ላይ የሰሜን  
ብሔራዊ ፓርክ በዚህ ትእዛዝ ተቋቋሟል ።  
አገን አምባ ጫፍ ላይ ከተከለለው ቍጥር ፩ ጉልት  
ተነሥቶ አቅጣጫውን ደቡብ ምሥራቃዊ አድርጎ የካ  
ባን ወንዝ የጥናወን ተረተር ቁልቁለቱን ይዞ የሚሰደ  
ውን የምልክት መስመሮች ተከትሎ ሂዶ ተተክሎ እስ  
ከሚገኘው ቍጥር ፩ ጉልት ድረስ ።  
ከዚያም በዚህ መልክ ያለውን የመስመር ምልክት  
በምሥራቃዊ አቅጣጫ ተከትሎ ሂዶ ካባ ወንዝ ሸለቆ  
ምሥራቃዊ ጠርዝ ላይ ተተክሎ እስከሚገኘው ቍጥር ፩  
ጉልት ድረስ ።

ORDER No. 59 OF 1969  
AN ORDER TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT  
OF THE SIMIEN NATIONAL PARK  
CONQUERING LION OF THE TRIBE OF JUDAH  
HAILE SELASSIE I  
ELECT OF GOD, EMPEROR OF ETHIOPIA  
WHEREAS, the preservation of Ethiopia's wildlife requires  
that national parks be created within which adequate protec-  
tion will be afforded to these national riches of the nation; and  
WHEREAS, it appears to Us appropriate that one such park  
be established in the Simien Mountains, in the Province of Be-  
ghemder;  
NOW, THEREFORE, in accordance with Article 130 of  
Our Revised Constitution, and on the advice of Our Council of  
Ministers, We hereby order as follows:  
1. *Short Title*  
This Order may be cited as the "Simien National Park  
Order, 1969".  
2. *Establishment*  
There is hereby established, within the Province of Beghe-  
mder, the Simien National Park, to be composed of an area  
enclosed within the following boundaries:  
Commencing at a beacon on the summit of AMMAN  
AMBA (Beacon No. 1);  
Thence in a south-easterly direction following a cleared  
trade and line of markers down the crest of the main ri-  
dge to the KABA WUNZ (Beacon No. 2);  
Thence following a similar cleared trace and line of  
markers in an easterly direction to the eastern rim of the  
KABA WUNZ VALLEY (Beacon No. 3);



ከዚያም ለትግግራው ሰሜናዊ ምሥራቅ አድርጎ የካባን ወንዝ ሸለቆ ምሥራቃዊ ጠርዝ ተከትሎ ሂደት ከግጥ ገደል ደቡባዊ ምዕራብ ጥንቃቄ ደቡብ ለትግግራ ይዞ ከሳንታ በር ወደአምባራስ በሚወሰደው የእግር መንገድ ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፮ ጉልት ድረስ ፤ ከዚያም ሰሜናዊ ምሥራቅ ለትግግራ ይዞ የጂን ባር ወንዝን ጠርዝ በግምት ባጅሺህሪያ ሜትር ርቀት ላይ ጠብቆ ከግጥ ወደሳንታ በር የሚወሰደው መንገድ የተጠቀሰውን ወንዝ ከሚያቋርጥበት ነጥብ ቀጥታ በሰተደ ቡብ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፮ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም በተገታ ምሥራቅ ሂደት ከአምባራስ ወደአር ጊን ከዚያም ወደወሰን ስሜን አውራ የእግር መንገድ ደቡባዊ ምሥራቅ ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፮ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም የተጠቀሰውን መንገድ በምሥራቃዊ ለትግግራ ተከትሎ ሂደት ከድሀዋራ እራስጊ ከሰሜን ገደል ጠርዝ ለጠገብ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፮ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም የተጠቀሰውን መንገድ በሰሜናዊ ለትግግራ ተከትሎ ሂደት ድሀዋራ መንገድ ለጠገብ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፮ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም ከድሀዋራ ወደጥርቀታ ፤ ጤያና ድርጊ የሚወሰደውን አውራ የእግር መንገድ በሰሜናዊ ምዕራብ ለትግግራ ተከትሎ ሂደት ግራ ለምባ ሰሜናዊ መወረሻ ገርጊ ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፮ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም ዋናውን የእግር መንገድ በሰሜናዊ ምዕራብ ለትግግራ ተከትሎ ሂደት ከአንተላ መንገድ በላይ ከሚገኘው ተረተር ሰሜናዊ መወረሻ ነጥብ ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም የአንተላን ተረተር ሰሜናዊ ገርጊ በደቡባዊ ምዕራብ ለትግግራ ተከትሎ ሐዶ ባሩድ ወንዝ ለጠገብ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲፩ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም በተገታ ምሥራቅ ሰሜናዊ ምዕራብ ለትግግራ ተከትሎ ሐዶ ሠረቀ ለምባ ሜና ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲፪ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም ተገታ ለትግግራውን ወደደቡብ አድርጎ ወደ ዘር መውደቂያ ወንዝ በሚገኘው ነጥብ ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲፫ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም የወይዘር መውደቂያ ወንዝን በምዕራባዊ ለትግግራ ተከትሎ ሂደት ከሳንኮራፋው ወንዝ ጋር መጋጠሚያ ድረስ ፤

ከዚያም ውሀ በረሰስ ወደታች አድርጎ ሂደት ከሳንታ ወንዝ ጋር መጋጠሚያ ድረስ ፤

ከዚያም የሳንታን ወንዝ ውሀ በረሰስ ወደላይ ተከትሎ ሂደት በግምት ፩ሺህ ሜትር ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲፪ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም የግራን ለፋዩ ሰሜናዊ ገርጊ ተከትሎ ሂደት በተገታ ለትግግራ ከሸራረት በሰተሰሚን ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲፫ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም በምዕራባዊ ለትግግራ ቀጥ ተራራ ሜና ላይ ተከትሎ ለሰሜን ምሥራቅ ቍጥር ፲፮ ጉልት ድረስ ፤

Thence following the eastern rim of the KABA WUNZ VALLEY in a north-easterly direction to a point on the main SANKABER-AMBARAS track due southwestern corner of the GEECH ABYSS (Beacon No. 4);

Thence following a cleared trace and line of markers running in a northeasterly direction parallel to and at a distance of approximately 1500 meters from the DJINN BAH RIVER to a point due south of the point where the main BEECH-SANKABER track crosses the said river (Beacon No. 5);

Thence in a straight line southeast to the main AMBA RAS-ARGEEN-CHENEK track (Beacon No. 6);

Thence following the said track in an easterly direction to the edge of the SIMIEN ESCARPMENT above DIHUARA (Beacon No. 7);

Thence following the said track in a northerly direction to DIHUARA VILLAGE (Beacon No. 8);

Thence following the main DIHUARA-TROATA-TEYA-DINNI track in a northwesterly direction to the northernmost foot of SARA AMBA (Beacon No. 9);

Thence following the main track in a general northwesterly direction to the northernmost point of the ridge above ANTOLA VILLAGE (Beacon No. 10);

Thence following the northern foot of the ANTOLA RIDGE in a southerly direction to the BARUD WUNZ (Beacon No. 11);

Thence in a straight line in a northwesterly direction to the summit of SEREK AMBA (Beacon No. 12);

Thence due north to a point on the WOIZERO MEW-DAKIA WUNZ (Beacon No. 13);

Thence following the WOIZERO MEWDAKIA WUNZ in a westerly direction to its confluence with the SANKO-RAFEW WUNZ;

Thence downstream to the confluence with the SANKA WUNZ;

Thence following the SANKA WUNZ upstream for approximately 1000 metres to (Beacon No. 14);

Thence following the northern foot of MUGHLLA AFAF to a point due north of SHARAFIT (Beacon No. 15);

Thence in a westerly direction to the summit of KVA TARARA (Beacon No. 16);



ከዚያም ደቡብ ምዕራባዊ አቅጣጫ ይዞ መጨረሻው የራሻ ተረተር ነጥብ ላይ ተተክሎ እስከሚገኘው ቍጥር ፲፮ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም ሼን ለምባ ምሥራቃዊ ጻርቻ ድረስ ፤  
ከዚያም በምዕራባዊ አቅጣጫ የሼን ለምባን ተረተር ተከትሎ ሄዶ እስከ ለንግዥ ለምባ ቍጥር ፳ ድረስ ፤

ከዚያም በቀጥታ መሥመር ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ ተከትሎ ሄዶ የዛራግና የአደርግስ ምንጮች መጋጠሚያ ላይ ተተክሎ እስከሚገኘው ቍጥር ፲፭ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም ከአደርግስ ወንዝ በስተምዕራብ የሚገኘውን የናውን ተረተር ቍጥር ወደ ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ ተከትሎ ሄዶ የጭልቁዋኒት ከፍተኛው ነጥብ ላይ ተተክሎ እስከሚገኘው ቍጥር ፲፱ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም ከጭልቁዋኒት ወንዝ ደቡባዊ ምሥራቅ አቅጣጫ የገደሉን ጠርዝ በግምት ፭፻ ሜትር ርቀት ላይ ጉን ለጉን የሚሄደውን የመሥመር ምልክት ተከትሎ መጨረሻው ላይ ተተክሎ እስከሚገኘው ቍጥር ፩ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም አቅጣጫውን ከሚኾኑ ወንዝ ደቡባዊ ምሥራቅ አደርግና ከተረተሩ ጠርዝ ጉን ለጉን በግምት ፭፻ ሜትር ርቀት ላይ የሚሄደውን የምልክት መሥመር ተከትሎ ሄዶ እስከሚገኘው ቍጥር ፳፩ ጉልት ድረስ ፤

ከዚያም በቀጥታ መሥመር ምሥራቃዊ አቅጣጫ ተከትሎ ሄዶ ለግን ለምባ ጫፍ ላይ እስከሚገኘው መነሻ ቍጥር ፩ ጉልት ድረስ ፤

ዩ/ አስተዳደር \*

የሱጌን ብሔራዊ ፓርክ ለግስተዳደር ሥልጣን በተሰጠው የመንግሥት መሥሪያ ቤታችን ለግባብ ባላቸው ሕጎችና ደንቦች መሠረት ይተዳደራል \*

፯/ ትእዛዝ ስለሚጻፍበት ጊዜ \*

ይህ ትእዛዝ በገጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል \*

እዚህ ለበባ ተቅምት ፳፩ ቀን ገዜገጽ ፩. ፆ.

ደህረ ገጽ ለክልሉ ሀብተ ወልደ ጠቅላይ ሚኒስትር የጸረገ ሚኒስትር

Thence in a southwesterly direction to the highest point of FALASHA RIDGE (Beacon No. 17);

Thence to the easternmost summit of CHINNA AMBA; Thence in a westerly direction following the main ridge of CHINNA AMBA to the summit of ANGWA AMBA; Thence in a straight line in a southwesterly direction to the confluence of the ZARIMA AND ADERMAS streams (Beacon No. 18);

Thence following the crest of the main ridge immediately to the west of the ADERNAS WUNZ in a southwesterly direction to the highest point of CHILKWANIT (Beacon No. 19);

Thence following a line of markers parallel to and approximately 500 metres from the escarpment edge in a southeasterly direction to the CHILKWANIT WUNZ (Beacon No. 20);

Thence following a line of markers parallel to and approximately 500 metres from the escarpment edge in a northeasterly direction to the MICHIBI WUNZ (Beacon No. 21);

Thence in a straight line in an easterly direction to the point of commencement at the summit of AMMAN AMBA (Beacon No.1).

3. Administration

The Simien National Park shall be administered in accordance with all applicable laws and regulations by the Department of Our Government hereunto duly authorized.

4. Effective Date

This Order shall come into force on the date of its publication in the Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 31st day of October, 1969.

TSAHAFE TAEZAZ AKLILU HABTE WOLD  
Prime Minister and Minister of Pan